

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

ማስታወቂያ

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያዩ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትሹም አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!

የሕንጻ ፈንድ

የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስበን ለሕንጻ የሚሆን ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ!

በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን መንፈሳዊ ተሃድሶን እንዲያደርግ በጸሎትና በቃሉ እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፣ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2፡10



“ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።”
 (ፊሊ 4:13)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
---	---

April 15, 2018 **ሚያዚያ 7፣ 2010 ዓ.ም.**

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን አምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ጴጥሮስ መኩሪያ
ቃል	ወ/ዊ ዶ/ር ገብሩ ወልደዱ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“መዋረድንም አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ፤ በእያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ መጥገብንና መራብንም መብዛትንና መጉደልን ተምራለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።” (ፊሊ 4:12-13)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመጎ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ከሁሉም የሚበልጠው ትርፍ!

“ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል?” (ማቴ16:26)

የሰው ውሳኔዎች ሁሉ የምርጫው ውጤቶች ናቸው። ምርጫዎች ደግሞ ከትርፍና ከኪሳራ አንጻር የሚሰሉ ናቸው። በጊዜዓችን ወይም በገንዘባችን አንድ ነገር ስናደርግ በዚያው ጊዜ ወይም ገንዘብ ሌላ ነገር የማድረግ እድል አናጣለን። ስለዚህም ያለንን ሃብት (ችሎታ፣ እውቀት፣ ገንዘብ፣ ጊዜ... ወዘተ) ስንመነዘር በጣም ትርፋማ ነው በምንለው ነገር ላይ ማዋል ጥበብ ነው። ነገር ግን ትርፋማውን ለይቶ ማወቁ ላይ ነው ችግሩ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ 16:26 ላይ ስለ ትርፍና ኪሳራ ያስተማረው።

ሰው በአለም ላይ ያለውን ነገር ሁሉ የራሱ ቢያደርግና ለነፍሱ ግን ዋስትና ከሌለው ይህ ከመለኮታዊ ስሌት አንጻር ኪሳራ ነው። ለነገሩ ማንም ሰው አለሙን ሁሉ ለራሱ ሊያደርግ አይችልም እንጂ ቢችልና ቢያደርገው እንኳ በአለም ያለው ሁሉ የነፍሱን ዋጋ ሊተምን አይችልም። ቀላል ምሳሌ እንኳን እንውሰድ ብንል ዛሬ ከኛ ማን ነው ነፍሱን ስለ ሚሊዮን ዶላር የሚሰጠው? ማንስ ነው ቢችል ነፍሱን ለማትረፍ ሲል የሚጠየቀውን ማንኛውንም ዋጋ የማይከፍለው? የነብስ ዋጋ በአለም ሃብት አይተመንም። በአለም ካለው ሃብት ሁሉ ይልቅ በክርስቶስ ያገኘው ደህንነት ይበልጣል።

ይህንን ክፍል ስናጤን ሕይወታችንን ከመለኮታዊ እቅድ አንጻር እንመራ ዘንድ ያሳስበናል። በምድር ያለው ነገር ሁሉ ጊዜያዊና አላፊ ነው። በክርስቶስ ያገኘው ሕይወት ግን ዘላለማዊ ነው። ምናልባት በምድር ስንኖር በብዙ የተከናወነልን ልንሆን እንችል ይሆናል። ይህ ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። የተሰጠንን መክሊት ለመንግስቱ ስራ፤ ለሰዎችም ጥቅም ልናውለው እንችላለን። ነገር ግን በምድር ያሉበትን ያህል ወይም የምንፈልገውንና የተመኘነውን ያህል የተሳካልን ባይመስለንም እንኳ የበለጠውን ትርፍ ስለያዝን ደስ ልንሰኝ ይገባል።

ወገኖቹ፡- ከዘላለም አንጻር የምድር ኑሮ ቅጽበታዊ ነች። በምድር ሰው ሲኖር አዳኝ የሆነውን ጌታ ኢየሱስን አግኝቶ ለነፍሱ ዋስትና ካለገኘ ምንም አይነት የተትረፈረፈ ምድራዊ ስኬት ውስጥ ቢኖርም እንኳ ጥቅሙ ትንሽ ነው። ለዚህ ነው ምድራዊ ህይወታችንን ከመለኮት አጀንዳ አንጻር በማየት፤ በዚህ አለም ጎደለ፤ ሞላ ከሚል ስሌት ባለፈ መልኩ መኖር ያለብን። ይህንን ነገር ስናስብ በትንቢተ ዳንኤል የተጠቀሱትን ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብደናንምን እናስታውሳለን። ንጉሱ ላቆመው ምስል እንዲሰግዱ ሲጠየቁ የመለሱት መልስ የመረዳታቸውን ጥልቀት ያሳያል። እንዲህ ነበር ያሉት፡ “ናቡከደነፆር ሆይ፤ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም። የምናመልከው አምላካችን ከሚነድደው ከአሳቱ እቶን ያድነን ዘንድ ይችላል ከእጅህም ያድነናል፤ ንጉሥ ሆይ! ነገር ግን፣ ንጉሥ ሆይ፣ እርሱ ባያድነን፣ አማልክትህን እንዳናመልክ ላቆምሽውም ለወርቁ ምስል እንዳንሰግድለት እውቅ” አሉት። (ዳን 3:16-18) እግዚአብሔርን የምናመልከው በምድር ከሚሆኑ ነገሮች አንጻር አይደለም። እርግጥ ነው እግዚአብሔር ልጆቹን ይባርካል፤ ይታደጋል። ነገር ግን ቢሞላም ኢየሱስ ጌታ ነው። ቢጎድልም ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኛ ትልቁ ትርፋችን የነፍሳችን መዳን ነው። እንደዚህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት እየፈለግን ስንኖር ሌላው ሁሉ (የምንፈልገው ሳይሆን የሚያስፈገን ሁሉ) እንደሚጨመርልን የጻፉ የተስፋ ቃል አለን። (ማቴ. 6:33) አሜን!